

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠላሳኛ ዓመት ቁጥር ፵፯
አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30th Year No. 47
ADDIS ABABA, 30th July, 2024

ማጣቀሻ

ደንብ ቁጥር ፮፻፶፫/፪ሺ፲፮

የአንድነት ፓርኮች ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብገጽ ፲፮፻፶፫

Content

Regulation No. 553/2024

Unity Parks Corporation Establishment Council

of Ministers RegulationPage 15720

ደንብ ቁጥር ፮፻፶፫/፪ሺ፲፮ ዓ.ም

የአንድነት ፓርኮች ኮርፖሬሽን ለማቋቋም

የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዴራል መንግስት
ባለቤትነት የተያዙ የመንግስት የልማት
ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፲፬/፪ሺ፲፮
አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ አንድ(፩) መሠረት ይህን
ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የአንድነት ፓርኮች ኮርፖሬሽን
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
ቁጥር ፮፻፶፫/፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃላት አገላለጽ ሌላ ትርጉም
የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር ፡-

፩/ “አንድነት ፓርክ” ማለት በታላቁ ቤተ
መንግሥት ግቢ ውስጥ የሚገኝ ሁለገብ
የጉብኝት መዳረሻ ሆኖ፣ በውስጡ የአረንጓዴ
ሥፍራ፣ የጥቁር አንበሳ መካካ-እንስሳት ዋሻ ፣
የአገር በቀል ዕጽዋት ሥፍራ፣ አንድነት
ቤተ-መዛግብት፣ አንድነት የዕጽዋት ማዕከል፣
የአጭ ምኒሊክ ቤተ-መንግስት እልፍኞች፣

REGULATION No. 553/2024

UNITY PARKS CORPORATION

ESTABLISHMENT COUNCIL OF

MINISTERS REGULATION

This Regulation is issued by the Council of
Ministers pursuant to Article 6 Sub Article
One (1) of the Federal Government Owned
Enterprises Proclamation No. 1314/2024.

1. Short Title

This Regulation may be cited as " Unity Parks
Corporation Establishment Council of
Ministers Regulation No.553 /2024” .

2. Definition

Unless the context requires otherwise in this
Regulation:

1/ “Unity Park” refers to a comprehensive
tourist attraction located within the grounds
of the Grand Palace. It features a diverse
range of facilities and attractions. These
include: Expansive green spaces and
landscaped areas, The Black Lion Zoo,
showcasing indigenous animal species, an

የዙፋን ቤት፣ ታላቁ የግብር አዳራሽ፣ የአንድነት መካነ-እንስሳት እና የክልሎች እልፍኞችን የያዘ እና በተጨማሪም አነስተኛ የሕጻናት መጫወቻ እና ልዩ ልዩ አገልግት መስጪያዎችን የሚያጠቃልል ነው።

፪/ "የአንድነት የመኪና ማቆሚያ ህንፃ" ማለት ከታላቁ ቤተ-መንግስት ፊት ለፊት የሚገኝ እና ከቤተ-መንግስቱ ጋር ፩፻፭ ሜትር በሚረዝም የምድር ወስጥ መተላለፊያ የሚገናኝ ባለ ስምንት ወለል ህንጻ ሆኖ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል አራት የምድር ቤት ወለሎች ያሉትና በአጠቃላይ ከአንድ ሺህ በላይ ተሸከርካሪዎች በአንድ ጊዜ ማቆም የሚችሉ ፤ ከምድር በላይ ያሉ አራት ወለሎች ደግሞ የተለያዩ የቢሮና የቴሪዝም አገልግሎት ሰጪዎችን፣ የምግብ እና መጠጥ መሸጫዎች እና የተለያዩ አገልግሎት የሚወሉ ቢሮዎች የያዙ እንዲሁም በአንድ ጊዜ እስከ አራት መቶ ታዳሚዎችን ሊይዝ የሚችል አምራቴያትር የሚያጠቃልል ነው።

indigenous plant area highlighting the region's native flora, the Unity Archives, the Unity Botanical Garden, the palace salons, throne house, and grand dining hall of Emperor Menelik, the Unity Zoo, themed salons representing the different regions of the Country, dedicated entertainment areas for children, Various service centers and amenities for visitors.

2/ "The Unity Car Parking Building" refers to an Eight-story structure situated in front of the Grand Palace which is connected to the palace via a 105-Meter-long underground tunnel. The lower Four floors of the building serve as basement levels, providing space for various service facilities. These basement areas can accommodate over One Thousand vehicles at a time. The upper Four floors of the building are dedicated to a range of functions beyond just parking. These include: Offices for tourism service providers, Food and beverage outlets, such as shops and restaurants, Offices serving various services, Additional service delivery centers. Notably, the building also features an amphitheater with a seating capacity of four hundred people, further expanding the amenities available within the complex. The Unity Car Parking Building, with its multi-functional design and extensive parking capacity, serves as an integral component of the overall infrastructure supporting visitation to the Grand Palace and the Unity Park Precinct.

፫/ “የሳይንስ ሙዚየም” ማለት ከታላቁ ቤተ መንግስት በስተደቡብ የሚገኝ ማዕከል ሆኖ ዋናው የሙዚየም ህንፃ በውስጡ የቋሚና ጊዜያዊ አውደ ርዕዮች ማሳያ ክፍሎችን፣ የዲዛይን ላቦራቶሪዎችን፣ የጥናትና ምርምር ክፍሎችን፣ የልዩ እንግዳሌ ማስተናገጃ ክፍል ፣ የመቆጣጠሪያ ክፍሎች፣ ለካፌ፣ ሬስቶራንቶችና ለሌሎች ግልጋሎቶች የሚውሉ ቦታዎች፣ የፕላንቲቲቪዮም ወይም የዶም ሲኒማ ህንፃን፣ አንጎራጭቶች፣ የተለያዩ ዕጽዋትና ሌሎች አገልግሎቶችን መስጠት የሚያስችል ምድረ ግቢ ነው።

፬/ “ወዳጅነት አደባባይ ምዕራፍ አንድ” ማለት ከታላቁ ቤተመንግስት በስተደቡብ ምዕራብ የሚገኝ የጉብኝት መዳረሻ ሲሆን ፣ በውስጡ የሥነ-ሥርዓታዊ ዝግጅት አደባባይ፣ የጥበብ አትክልት ስፍራን፣ አነስተኛ አምሬቲአትሮችን፣ ባህላዊ ጉብጉብ ግድግዳ፣ ሰው ሰራሽ ሐይቅ፣ የሀይቅ ዳርቻ መድረክ፣ የውሃ እና መብራት ውዝዋዜ ማሳያ ቴክኖሎጂ፣ መካነ ዘንባባ፣ የአበባ መቀነት፣ የአትክልት ሥፍራ የጥበብ ማዕከልን ፣ ካፍቴሪያዎች፣ ሬስቶራንት፣ የሕጻናት መጫዎቻ፣ የጎብኝዎች ማዕከል እና ሌሎች መዝናኛዎችን ያካተተ ነው።

3/ “The Science Museum” refers to a comprehensive center situated to the south of the Grand Palace which incorporates a variety of facilities and exhibits; including: Permanent exhibition halls showcasing scientific discoveries and innovations; Temporary exhibition spaces hosting rotating displays and installations, Design laboratories where visitors can engage in hands-on experiments and prototyping, Study and research rooms facilitating in-depth exploration of scientific topics, Reception areas catering to the needs of diverse visitor groups, Control rooms managing the technical operations of the museum, Cafeteria, restaurant, meeting hall and dining facilities providing sustenance for guests, A planetarium or dome cinema building offering immersive educational experiences, An amphitheater suitable for hosting lectures, presentations, and cultural events, Expansive green spaces with diverse plant life and landscaping.

4/ “Friendship Square - Phase One” refers to an expansive tourist destination situated south of the Grand Palace. The site offers a diverse array of amenities and attractions for visitors: event space, green spaces intermingle with artistic installations and landscaping, Small Amphitheater, cultural wall designs, artificial Lake, technologically advanced displays of choreographed fountains, lights, and sound create dynamic entertainment, Palm Garden, flower belts , art center, strategically placed cafes,restaurants, kids play grounds, visiting center and recreational zones cater to the needs of visitors.

፮/ “ወዳጅነት አደባባይ ምዕራፍ ሁለት” ማለት ከታላቁ ቤተመንግስት በስተምዕራብ የሚገኝ የጉብኝት መዳረሻ ሲሆን በውስጡም የህፃናት መጫወቻ ስፍራዎችን፣ የህፃናት መዝናኛና ማረፊያ ህንፃን፣ መለስተኛ የእግር ኳስ ሜዳ፣ የቅርጫት ኳስ መጫወቻ ሜዳዎች፣ የመስክ የስፖርት መሳሪያዎች፣ የሰርግ መድረክ፣ ዘመናዊ ፋውንቴኖች፣ የይምጡብዝና የግል ቤተመከከር፣ ካፌዎች፣ ሬስቶራንቶችንና ሌሎች አገልግሎቶችን አቅፎ የያዘ ነው።

፫. መቋቋም

፩/ አንድነት ፓርክን ፣ የወዳጅነት አደባባይ ፓርክ አንድ እና ሁለትን ፣ አንድነት የመኪና ማቆሚያ እና የሳይንስ ሙዝየምን ያካተተ የአንድነት ፓርኮች ኮርፖሬሽን (ከዚህ በኋላ “ኮርፖሬሽን” እየተባለ የሚጠራ) የፌዴራል መንግስት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እንደተጠበቀ ሆኖ ለተመሳሳይ ዓላማ ቀደም ብለው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት የተሰሩ ወይም ወደፊት የሚሰሩ ሌሎች የቱሪስት መዳረሻዎች የኮርፖሬሽኑ አካል እንዲሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ሊወሰን ይችላል።

፫/ ኮርፖሬሽኑ በፌዴራል መንግስት ባለቤትነት የተያዙ የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፲፱/፪ሺ፲፮ መሠረት ይተዳደራል።

5/ “Friendship Square - Phase Two” refers to an expansive tourist destination situated to the west of the Grand Palace. The site offers a diverse array of amenities and attractions catering to the varied interests of visitors: children's recreational spaces, a medium-sized football/soccer field as well as dedicated basketball courts, outdoor Sports equipment, wedding and event Stages, modern Fountains, Yimetu-bezina's private archive, cafeteria and restaurant services.

3. Establishment

1/ The Unity Parks Corporation (hereinafter referred to as the "Corporation"), Comprising Unity Park, Friendship Square Park One and Two, the Unity Car Park and the Science Museum, is hereby established as a Federal Public Enterprise.

2/ Subject to the provisions outlined in sub article 1 of this article, the Office of the Prime Minister possesses the authority to determine the inclusion of additional parks, both already established or intended for establishment with a similar objective, into the purview of the corporation.

3/ The Corporation shall be governed by the Federal Government-Owned Enterprises Proclamation No. 1314/2024.

፬. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የኮርፖሬሽን ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ይሆናል።

፭. ዋና መሥሪያ ቤት

የአንድነት ፓርኮች ኮርፖሬሽን ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች ሊከፍት ይችላል።

፮. ዓላማ

ኮርፖሬሽን የተቋቋመበት ዓላማ የሚከተሉት ናቸው፡-

፩/ ለሕዝብ አገልግሎት እንዲወጡ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት የተገነቡ ፓርኮች፣ ሙዚየሞች እና መሰል የቱሪስት መስህቦች ተገቢውን አገልግሎት ተደራሽ በሆነ መልኩ እንዲሰጡና ገቢ እንዲያመነጩ ለማድረግ፤

፪/ የራሱ ራዕይ እና አደረጃጀት ኖሮት በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነ ፣ የተለያዩ የገበያ እና የቢዝነስ አማራጮችን በመጠቀም መስህቦቹን ጠብቆ ማቆየት እና ሥራውን ለማስፋት ነው።

4. Supervisory Authority

The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Office of the Prime shall be the Supervising Authority of the Corporation.

5. Head Office

The Head Office of the Corporation shall be in Addis Abeba and may have branch offices elsewhere as may be necessary.

6. Purpose

The Corporation has the following purposes:

1/ To ensure the parks, Museums, and other related tourist destinations accessible to the public, provide their intended service and generate revenue;

2/ To position it as a globally competitive entity with its own vision and structure, employing various business models and marketing strategies while ensuring the professional maintenance, appropriate utilization, and preservation of these attractions to facilitate the extension of services and promote sustainable growth.

፮. የኮርፖሬሽኑ ተግባርና ኃላፊነት

፩/ የአንድነት ፓርኮች ያሉበት ቦታና አካባቢ የቀድሞ ነገስታትና የአገር መሪዎች የዕለት ተዕለት ሥራዎቻቸውንና ሕይወታቸውን ያሳለፉበት እና ልዩ ልዩ የተፈጥሮ ሀብት፣ቴክኖሎጂ፣የባህልና የከተማ መልክዓ-ምድር መስህቦች ያለባቸው በመሆኑ ለሕዝብ ተደራሽ ሆነው ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ፣ የተለያዩ የገበያ አማራጮችን በመጠቀም ገቢ እንዲያመነጩ እና የአገርን ገጽታ በመገንባት ረገድ የራሳቸውን ጉልህ ሚና እንዲጫወቱ ማስቻል፤

፪/ ኮርፖሬሽኑን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ በማድረግና መስህቦቹን በአግባቡ ተንከባክቦና ጠብቆ በመያዝ ፣ ዘላቂ ጠቀሜታን ታሳቢ ያደረገ አስተዳደር ማረጋገጥ፤

፫/ በአገራችን የሚገኙ ልዩ ልዩ ማራኪ የዱር እንስሳት ፣ አዕዋፋት እና ዕዕዋትን በአንድ አካባቢ በማስጎብኘት ሰዎች የሚዝናኑበትንና እውቀት የሚጨብጡበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር፤

7. Power Duties of the Corporation

The Corporation shall have the Powers and Duties to :

1/ In light of the historical significance of the park locations, which served as venues for the leadership and personal activities of former Emperors and leaders, it contains different natural resources, technological, cultural attractions and urban landscape sceneries providing access to the general public and tourists, thereby rendering essential services, generate revenue, enabling the corporation to contribute to the enhancement of the country's image and foster economic development through the implementation of various business promotion mechanisms,

2/ To position the corporation as a globally competitive entity, while concurrently safeguarding and proficiently maintaining these attractions through sustainable utilization and preservation, while upholding exceptional stewardship and leadership in their management,

3/ Ensuring the provision of a conducive atmosphere by which visitors entertain and acquire knowledge through visiting diverse and captivating wildlife, flora, and avian species in a comprehensive and enriching manner,

፩/ የወጭ አገር ጎብኝዎች የኢትዮጵያን ባህል፣ ታሪክና የተፈጥሮ ፀጋዎች በአግባቡ የሚረዱበትና እውቀት የሚያገኙበት አንድ አማራጭ ማዕከል ሆኖ እንዲያገለግል ማስቻል፤

፪/ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚኖሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ቅርሶቻቸውን እንዲሁም የተፈጠሩ ሀብታቸውን እንዲያወቁና ይህንኑ ለትውልድ ጠብቀው የሚያቆዩበትን ዕድል መፍጠር፤

፫/ ጎብኝዎች የሳይስና ቴክኖሎጂ ምርምርና የምርምር ወጤቶችን በማየት ለምርምር እንዲነሳሱና እውቀት እንዲቀስሙ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፤

፬/ ሕጻናት ወጣቶችና ሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎች የመጫወቻ፣ የመዝናኛ እና የስፖርት ማዘወተሪያ ቦታዎችን እንዲጠቀሙ በማስቻል በማህበራዊ ልማት ዘርፍ እና በማህበረሰብ ዕድገት የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት፤

4/ To serve as a viable alternative for foreign tourists to gain insights into Ethiopian culture, history, and the country's rich natural heritage,

5/ Enabling various nations, nationalities, and people residing across different regions of Ethiopia to explore and understand the diverse cultures, histories, heritages, and natural resources of their country, while promoting the preservation and transmission of these assets to future generations,

6/ To establish a favorable environment that motivates tourists to actively seek knowledge acquisition and engage in research endeavors subsequent to visiting scientific, technological, and research findings,

7/ To contribute its part on social Development and enhance the well-being of the community by providing access to playgrounds and sports facilities for children, youth, and various segments of society in the Parks,

፳/ የአገር ወስጥና የውጭ አገር ጎብኝዎች በአንድነት ፓርኮች በሚቆዩበት ጊዜ ነጻ ሆነው መንቀሳቀስ እንዲችሉ በቂና ደረጃውን በጠበቀ የተሸከርካሪ ማቆሚያ ቦታ የሚገለገሉበትን እና የሚዝናኑበትን፣ በዚህም መልካምና ደስተኛ ጊዜ የሚሳልፉበትን ምቹ ሁኔታ የመፍጠር፤

፴/ በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የተገነቡ፣ እየተገነቡ ላሉ እና ወደፊት የሚገነቡ ፕሮጀክቶችን ቀጣይነት ለማረጋገጥና ዓላማቸውን እንዲያሳኩ ለማስቻል የሕዝብ መዋጮን ጨምሮ በተለያዩ መንገድ ሃብት ማሰባሰብና ለሚመለከተው ፕሮጀክት ወይም አስተዳደር ፈሰስ ማድረግ እንዲሁም አፈጻጸሙን መከታተል፤

፴፫/ ከተቋቋመበት ዓላማ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

፳. ተቀፅላ ድርጅት ስለማቋቋም

ኮርፖሬሽኑ የሚኒስትሮች ምክርቤት ሲፈቅድ ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው ተቀጽላ ድርጅት የማቋቋም መብት አለው፡፡

፴. ካፒታል

የኮርፖሬሽኑ የተፈቀደ ካፒታል ፳፰ ቢሊዮን ብር (ሃያ ስምንት ቢሊዮን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ፳፪ ቢሊዮን ፲፬ ሚሊዮን ፯፻፵፯ሺ፰፻፴፩ ብር (ሀያ ሁለት ቢሊዮን አስራ አራት ሚሊዮን ሰባት መቶ አርባ ሰባት ሺ ስምንት መቶ ሰላሳ አንድ ብር) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍሏል፡፡

8/ To establish a favorable environment that provides sufficient and high-quality car parking spaces, as well as an engaging atmosphere, for both domestic and foreign tourists to promote seamless mobility and to create an entertaining environment that captivates and delights tourists, fostering a positive and enjoyable atmosphere during their visit,

9/ To administer and follow up the collection of resources from various sources, including public fund raising campaigns and transfer it to the concerned project or administration to ensure the sustainability of completed, ongoing and future projects in different parts of the country,

10/ The corporation shall undertake additional activities, directly aligned with its core objectives.

8. Establishment of a Subsidiary Company

The corporation has a right to establish a subsidiary company with its own legal standing upon the approval of the council of ministers.

9. Capital

The authorized capital of the corporation is Birr 28,000,000,000.00 (Twenty-Eight Billion Birr), of which Birr 22,014,747,831 (Twenty Two Billion Fourteen Million Seven Hundred Forty Seven Thousand Eight Hundred Thirty-One Birr) is paid up in cash and in kind.

፲. ኃላፊነት

ኮርፖሬሽን ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

፲፩. ኮርፖሬሽን የሚቆይበት ጊዜ

ኮርፖሬሽን ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል፡፡

፲፪. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

አብይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስቴር

10. Responsibility

The corporation shall not be held liable beyond its total assets.

11. Duration

The Corporation is established for an indefinite duration.

12. Effective Date

The Regulation shall come into force on the date of its publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, On this 30th Day of July, 2024

ABIY AHMED (D/r.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA